

ለኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት፡

በአማራ ክልላዊ መንግስት በጎንደር ከተማና አንዳንድ የገጠጠር ቀበሌዎች የንጹሀን ዜጎች ንብረትና ሂወት ያወደመና በቀጣይነትም ህጋዊ ምክንያት የሌለውና ዘርን ለይቶ ለማጥቃት ያለመ የጥፋት ዐላማ በመያዝ አገርና ህዝብ ለብጥብጥ የሚዳርግ አጀንዳ ያለው ህዝባዊ አመጽ በ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ወይም እሱ በሚመራው የክልላዊ መንግስት ሳይሆን በየኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት (ኢህዴግ) ወቅታዊና አጥጋቢ ምላሽ ሊሰጠው ይገባል።

ከኢትዮጵያ ፌዴራል ስርዐት አወቃቀር አኳያ ክልሎች የራሳቸው ጉዳይ በራሳቸው እንዲወስኑ በህገ መንግስቱ ሙሉ መብትና እውቅና ቢሰጣቸውም ህዝቡ ክልሉን ተሻግሮ በሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦችና ብሄሮች መብት መረማመድ እንደ አጀንዳ አድርጎ ሲነሳና ክልሉ የሚመራ መንግስት የአመራር ቁርጠንነት ማነስ ካለው ብሎም ከፀረ ሰላም ሀይሎች የመወገን አዝማሚያ ካሳየና ሕገመንግስቱ ወደ ጎን በመተው በራሱ ርእዮተካለም በስሜት መነዳት ሲጀምር የፌዴራል መንግስት ጣልቃገብነት ወሳኝና አስፈላጊ ነው።

አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ጨምሮ አብዛኞቹ የክልሉ መስተዳደር አመራሮች ለህገ መንግስቱ ያላቸው ተገዢነትና ህዝባዊ አቋማቸው እንድጠረጥረውና ይህንን ሐሳብ በልበ ሙሉነት እንድገልፁ ያደረገኝ ያለምንም መረጃና ማሰረጃ ሳይሆን እነሱ ራሳቸው በሰጡት መግለጫ ተመስሪቶ ነው።

አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ያመኑበት ሐሳብ የሚያስተላልፉ የክልሉ የህዝብ ግንኙነት ሐላፊ የሆኑት አቶ ንጉሱ ለVOAና ሌሎች ሜዲያዎች የሰጡቸው መግለጫዎች ስናይ ክልሉ ለህዝባዊ አመፀ ሙሉ እውቅና እንደሰጠ፣ በትግራይና አማራ ክልል ያለውን ድምበር በደንብ እንዳልተካለለና ድጋሜ እንደሚታይ ማለቱ፣ በህዝባዊ አመፀ የወደመው ንብረትና የጠፋው ሂደት የትግራዮች ብቻ ሳይሆን በአብዛሀኛው የአማራዎቹ ነው የሚለውን ፌዝ አዘል አነጋገር መናገሩና የሰልፉ ዓላማ የሕዋህት መሪዎችና ህገ መንግስቱ መቃወም ሳይሆን የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ነው ብሎ በአደባባይ መናገሩ የብሄረ አማራ (ዲሞክራሲያዊ???) ድርጅት ራሱ የዓመፀ አቀነባባሪ እንዲመስል አድርጎታል። ምክንያቱም ቃልአቀባዩ የገለፁባቸው ከላይ ያሉ ሁሉም ሃሳቦችና ድርጊቶች ተጨባጭነት እንደሌላቸው አንድ በአንድ ማየት ይቻላል።

1. ሰላማዊ ሰልፍ ሲደረግ በህገ አግባብ መሰረት የት እንደሚደረግ፣በምን ሰዓት እንደ ሚደረግና ሰልፉ በሀላፊነት የሚመራው አካል ማንእንደሆነ ታውቆ በሚመለከተው ተቋም ፍቃድ ሲሰጠው ብቻ ነው ህጋዊነቱ የሚረጋገጠው። ነገር ግን ይህንን ሁሉ ሰላማላና ህጋዊ መስመሩ ወደ ጎን በመተው በሀይል አደባባይ ወጥቶ ከህገ መንግስቱ

የሚቃረኑ ህሳቦች ማለትም የድሮ የነፍጠኛ ባንደራ በመያዝ ህዋህት የሻብያ ተላላኪ ነው፤ አባይ ስብሀት ነብሰገዳይ ነው፤ ትግሬ እንጂ የትግራይ መሬት ከተከዘ አልፎ አያውቅም የሚልና መሰል ሐሳቦች ለሚያንፀባርቅ ቡድን በክልሉ መንግስት በኦሪጎል እውቅና መስጠት በየትኛው መመዘኛ ትክክል አይደለም።

2. የኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች አርቅቀው ተችተው በመጨረሻም ያለ ምንም ተቃውሞ ተሰማምተው ባፀደቁት ህገ መንግስት መሰረት የትኛው ብሄረሰብ በየትኛው ክልል መሆን እንዳለበት እልባት እንዳገኘ ፀሀይ ያሞቀው ሐቅ ሆኖ ሳለ የአማራ ክልል ቃለቀባይ የሆኑት አቶ ንጉሱ ከ VOA ለቀረበላቸው ጥያቄ ሲመልሱ እንዲሁም በሪፖርተር በቀረበ መረጃ መሰረት ትግራይ አማራ የሚያዋስን ድንበር በፊት በደንብ እንዳልተካለለና በሕገመንግስቱ ድጋሜ እንደ ሚታይ ገለፀዋል። ታዲያ ይህ ዓይነት መልእክት ድብቅ አጀንዳ የያዘና ሆን ተብሎ ለዘመናት ተፋቅሮውና በደም ተሳሰረው የኖሩ ዜጎች እንዲጋጩ የሚደርግ አይደልም።

3. ጎንደር በታካሄደው የመጀመሪያ የህዝብ አመፅ የድህንነትና የፀረ ሽብር ግብረ ሐይል በገለፀው መሰረት በጥቂት የትግራይ ተወላጆች ጥቃት እንደተፈፀመና በተጎጂዎቹ የአካል ጉዳትና የንብረት ውድመት እንደደረሰ የሚታወቅ ሆኖ ሳለ አሁን ከክልሉ ከሚናፈሰው ወሬ ግን ከወደመው ንብረት 85 ፐርሰንቱ የአማራዎቹ እንደሆነ በማስተባበል የግብረ ሀይሉ አንዲሁም የትግራይ ህዝብ ክብር ዝቅ የሚያደርግና የሚያስቀየም መሆኑ እሙን ነው። ክልል እንዲመራና እንዲያሥተባበር አደራ ከተሰጠው አመራርና ድርጅት እንደዚህ ዓይነት ሐላፊነት የጎደለውና ያልጠብቀው አሰራር ስታይ እቺ አገር ወዴት እየሄደች ነው ያስብላል።

ስለዚህ የሁሉም ህጎች ልእልና ያለው ህገመንግስታችን ሳይከበር እንዲሁም የዜጎች ደህንነትና ሰላም ሳይረጋገጥ ልማትና ብሄራዊ አንድነት ፈፅሞ ሊኖር ስለ ማይችል የፌደራል መንግስት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ መፍትሄ ቢያስቀምጥ መልካም ነው። ይህንን ሳይሆን ከቀረ ግን ተበዳይ ክልሎች የራሳቸው መብትና ጥቅም ለማስከበር እንደተለመደው የማይዳግም እርምጃ መውሰዳቸው እሙን ስለሆነ አገሪቱ ወደ ሌላ ያልተፈለገ አቅጣጫ እንዳታመራ እንጠንቀቅ። ድል ለህዝባዊ ዐላማ ለተሰው ጀግኖች ታጋዮቻችን!!!

Tariku D 08-04-16

ካለኝ የተጣበበ ክፍለጊዜ ትንሽ ወሰጄ የፃፍኩዋት አጭር መልእክት

